



የመደመር ፍልስፍና ውጤት የሕዝብ እልቂትና ፍጅት ነው!

የወያኔ ስርዓት በመለስ 'አብዮታዊ ዲሞክራሲ' ፍልስፍና ኢትዮጵያን ለማጥፋት፣ ሕዝብን ለመከፋፈልና ለመለያየት፣ እንዲሁም የአንድ ቡድን የፈላጭ ቆራጭነት፣ የሕዝብን ሀብት በመዝረፍና በማግበስበስ ጥቂት ቱጃሮችን በመፍጠር ባካበቱት ሀብት የስላላና የመከላከያ ጦራቸውን በማጠናከር ሌላውን ለመቆጣጠር፣ የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም ሲጠቀምበት ነበር። ይህ የመለስ ፍልስፍና የሆነው 'የአብዮታዊ ዲሞክራሲ' ፍልስፍና ተቃዋሚዎችን ለመደምሰስ ያንን ሀሳብ የሚቃወም ሁሉ የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍልበት፣ ወህኒ የሚጣልበት፣ ካገር የሚሰደድበትና ባገሩ መብት የሌለው ዜጋ ሆኖ በባርነት የሚኖርበት መሆኑን ያለፉት 27 ዓመታት ምስክር ናቸው።

የመለስ 'አብዮታዊ ዲሞክራሲ' ተቀይሮ በአብይ 'የመደመር ፍልስፍና' መተካት

የወያኔ አምባገነኖች ወደ መቀሌ ከተጓዙ በኋላ ደግሞ ስርዓቱ ሳይቀየርና የወያኔው ሕገ መንግሥት ተብዬው እንዳለ ሆኖ በሌላ ወያኔን 27 አመታት ሲያገለግል የኖረው ኮሎኔል ሎሌነቱ ሲበቃው በተራው ደግሞ ለውጥ መጣ ተብሎ በተቀነባበረና በውጭ ኃይሎች ቡራኬነት ስልጣኑን ተቆናጠጠ። የኢትዮጵያን ስም ደጋግሞ በመጥራት የአብይ ቄሮ አመጣጥ ድራማ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ያማለለ እና የተሳሳተ መስመር ደጋፊ እንዲሆኑ ማድረግ ይታወሳል። አብይ በአፈጮሌነቱ 'ከሰማይ የተላከ ቅዱስ' እስኪመስል ድረስ ውደሳውና አድናቆቱ ለራሱ አብይ ከገመተው በላይ ሆኖበት እስኪታዘባቸው ድረስ ዘጥ ዘጥ ሲሉ ሲያመልከቡበት ቢቆዩም ዐመትም ሳይቆይ እውነተኛ ማንነቱ መገለጽ ሲጀምር ክበው ክበው ማውገዝ ከበዳቸውና አንገታቸውን ያስደፋቸውና የሚሉትን እስኪያጡ ድረስ ግራ ተጋብተው ከርመዋል። የተነሳበትን ዓላማ በሚፈልጋቸው የራሱ ሰዎች እያስፈጸመ፣ ሕዝብ ሲያገራገርምና ሲቆጣ ደግሞ 'አልሰማሁም' 'አልነበርኩም' እያለ በሕዝብ እልቂት ሲያሾፍና ሲቀልድ ታይቷል። ተሰምቷል። የመለስን 'የአብዮታዊ ዲሞክራሲ' ን የተካው ደግሞ የአብይ 'የመደመር ፍልስፍና' ደግሞ በተመሳሳይ ይዘት ቀጥሏል።

የመደመር ፍልስፍና በሚል በወያኔ ስልጣን ዘመን አራሱ ሲያሳስርና በደህንነት ስልጣኑ ሲያሳድዳቸው የነበሩትን የአነግ አባላት ከያሉበት በማሰባሰብ ወደ አገር ቤት በድል አድራጊ መንፈስ እንዲገቡ አድርጎ በማሰባሰብ፣ ከአሥመራ የገቡትን የአነግ ሰራዊት ከነትጥቃቸው ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ በመድረግና እንዲጠናከሩ በሩን ሁሉ ክፍት በማድረግ አሮሚያ ክልል በሚባለው ተስማርተው ከመደበኛው ጦር በላይ መብትና ስልጣን ተሰጥቷቸው ኢትዮጵያን ለማጥፋት በግልጽ ሲያሰሩ ራሱ አብይና ፓርቲው ካንድም ሁለት ሶስቱ ከዚያም በላይ አብሮ ለመስራት ሲፈራረሙ በሚዲያ በተደጋጋሚ አይተናል። አብይና ፓርቲው አነግ 18 ባንክ ሲዘርፍ አይቶ እንዳለየ ሰምቶ እንዳልሰማ ሆኖ የሕዝብን ገንዘብ ዛሬ ሀገር ለሚያተራምሱትና የሕዝብ እልቂት ለሚፈጽሙት አነገች እንዲዘርፉ ተባብሯል። አነግን እና የጃዋር OMN የተባለውን የሽብር ማካሄጃ ሬዲዮ ጣቢያ በገንዘብ ረድቷል። ዛሬ እንጃዋር በስልጣን ሸኩቻ ልባቸው አብጦ አራት ኪሎ እንገባለን ሲሉ ተደናግጦ የራሱን ስልጣን ለማዳን ሲል ቢያስረታቸውም ከአንድም ሁለቱ ከፍተኛ የሕዝብ እልቂት ሲፈጽሙ አንዴም ብሔራዊ ሀዘን እንዲታወጅ ሳያደርግ በዝምታ አልፏል። በጥቅምቱ የጃዋር ተከብቤያልሁ ጥሪ ሳቢያ 86 ኢትዮጵያኖች በዘራቸውና በሃይማኖታቸው ሲታረዱና በእሳት ሲጋዩ ካሳምንታት በኋላ አብይ በቴሌቪዥን ቀርቦ 40 ኦሮሞ 10 አማራ ሶስት ወላይታ አንድ ስልጤ ይህን ያህል እስላም ተገድለዋል በማለት ሙታንን በዘር ሲዘረዝርና ሲቀልድ እጅግ ልብ የሚያደማ ንግግር ሲያደርግ ተደምጧል። ከ7 ወር በኋላ ደግሞ ከበፊቱ በባሰና በተቀነባበር መንገድና እጅግ ዘግኝኝ ሁኔታ በተለያዩ የአሮሚያ ክልል ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ አማራዎች ታርደዋል፣ ተቆራርጠዋል፣ ቤት ንብረታቸው በእሳት ጋይቷል ተፈናቅለዋል። በሃይማኖታቸው ሰብብም የጉራጌ፣ ወላይታ፣ የአሮሞ ወዘተ... ተወላጆች ጭምር በአርቶዶክስ እምነታቸው ተገድለዋል። አብይና ባላስልጣኖቹ ግን ለሃጫሉ ሞት ብቻ ሲያለቅሱ፣ መንገዱ፣ መናፈሻው፣ ድልድዩ፣ ትምህርት ቤቶች ሲሰይሙና በወርቅና በክበሩ ደንጋዮች ሀውልት እንደሚያሰሩለት ሲናገሩ፣ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ለሀጫሉ በቻ እርዳታ ሲያሰባስቡ፣ በመቶዎች ለሚቆጠሩ በሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ አርሲ ነጌሌ፣ አዳሚቱሉ፣ ባሌ፣ ጅማ፣ ወዘተ... ለታሪዱ ነፈስ ጡር፣ ልጆች፣ አዛውንቶች እና አይናቸው ለተጎለጎለው፣ ለተቃጠሉትና ሬሳቸው ለተሰቀለው አማሮች አርቶዶክሶችና እንዲሁም የጉራጌ፣ ወላይታ አሮሞ አርቶዶክሶች የሀዘን ቀን ሳይታወጁና በቂ የዜና ሸፋን ሳይሰጡ አገሩ ሁሉ በእሳት ጋይቶ ሕዝብ ተፈናቅሎና በየቤተክርስቲያኑ ከወር በላይ ተጠልፎ ሲሰቃይ በዝምታ አልፏል። ይህንን ጭፍጨፋ የዘገቡትን ነጻ ሚዲያ (አሥራት ሚዲያ) ጋዜጠኞችን አስሯል። እንዲያውም የሕዝብን መንፈስ አቅጣቻ ለማስቀየር አባይ የግድብ ውሃ ላይ እንዲተኮርና አያ ሆሆ እንዲጨፍር አስደርገውታል። ሕዝብ ከታረደ ከተጨጨጨ የአባይ ግድብ ጥቅሙ ለማነው?

የመደመር ፍልስፍና ውጤት ምንድነው?

የመደመር ፍልስፍና ውጤት ላይ ላዩን ሁሉንም ያካተተ በሚመስል ማለትም ገዳይና ተገዳይ፣ አጥፊና ጠፊ፣ ኢትዮጵያዊና ጸረ ኢትዮጵያዊ፣ በዝባዥና ተበዝብዥ፣ ዘራፊና ተዘራፊን፣ በዳይና ተበዳይን አካትቶ የሚሄድ አድርጎ ሲያቀርበው የቅራኔን አፈታት የካደ ኢሳይንሳዊ አካሄድ መሆኑን ለመገንዘብ አዳጋች አይደለም። በውስጡ ግን ሌላውን ኢትዮጵያዊ በሚያዘናጋ መልኩ እየተነገረ በተግባር ግን የባለተረኛ አገዛዝን የሚያሰፍን፣ ህዝብን ከህዝብ የሚከፋፍል፣ ኢትዮጵያዊነትን የሚከተሉ ዜጎችን በየሰበቡ የሚያጠፋበትና የሚንድበት፣ የዘር አገዛዝን በማጠናከር ወያኔ የጀመረውን ጸረ አማራ አቋም በማስቀጠል አማራውን ማዳከም መሪዎቹን መግደል ባለተረኛው በራሱ ሎሌዎች የአማራውን አመራሮች ተክቶ ሕዝቡን ለጥቃት ማጋለጥ ገፍቶበት ቀጥሏል።

እጅግ የሚያሳዝነው ምሁር ነን ባዮች የአብይን የመደመር ፍልስፍና ለስልጣን ፍርፋሪና ለግል ጥቅም ሲሉ በመቀበል ሀገራቸውን ለከፋ አደጋ በማጋለጥ ሲያዘጠዝጡ መታዘብ ያሳፍራል። ያማል።

የአብይ የመደመር ፍልስፍና ውጤት የተቃዋሚውን ኃይል የሚያዳከምና የሚከፋፍል፣ የባለተረኛውን አገዛዝ ለፍጹም አምባገነንነት የሚያመቻች፣ የወያኔን ስርዓት በሌላ አምባገነን በማስቀጠል ሕዝብን መከፋፈል፣ ተከላካይ የሌለውን ሕዝብ በተደጋጋሚ በጽንፈኞች የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰለባ ያደረገና ማብቂያ የሌለው ጭፍጨፋና እልቂት ውጤት ነው።

ምን መደረግ አለበት?

መሆን ያለበት የስርዓት ለውጥ ማድረግ፣ ሕዝብን የስልጣን ምንጭና ባለቤት ማድረግ፣ ከፋፋይና ሕዝብን የሚያለያየውን የክልል የጎሳ ፖለቲካን ማጥፋትና የኢትዮጵያ ሕዝብ የመከረበትና ያጸደቀው ሕገመንግሥት ማጽደቅ፣ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት የሚያረጋግጠውን ሁሉንም ያካተተ የሽግግር መንግሥት በመመሥረት ኢትዮጵያን ማዳን ብቻ ነው።

ይህን በመገንዘብ፣ መስሎህና ተሳታፊ የአብይ ዘረኛ አገዛዝ ደጋፊ የሆኑ ሁሉ ነግ አብይ ከተጠቀሙበህ በኋላ በአንተም እንደሚመጣ አውቀህ ተጸጽተህ ወደሕዝብ ጎራ እንድትመለስ፣ በኢትዮጵያዊነትም ቆመህ ሀገርህን እንድታድንና ሕዝብህን እንድትታደግ ጥሪ እናቀርባለን፡

ማጠቃለያ

የመደመር ፍልስፍና በማለት የአጭበርባሪው፣ የዘረኛው፣ የባለተረኛው የአብይ አገዛዝና የአብይ የመደመር ፍልስፍና ውጤት ባለፉት ሁለት አመት ካየነው የሕዝብ እልቂትና የዘር ማጥፋት (ጄኖሳይድ) ወደፊትም በባሰና እጅግ የከፋ የዘር ማጽዳትና ፍጅት ተከትሎም የሀገር ውድመት እንደሚቀጥል ምንም ጥርጥር የሌለውና የተረጋገጠ ነው። ገና ካሁኑ በግድያ ተጠርጥረው የተያዙትን የአነግ አባላት በዋስ እየፈታ፣ ጥቂት የታሰሩ የወያኔ ባለሥልጣናትንም በዋስ እየልቀቀ ነው። የህግ የበላይነትና ፍትሕ በመደመር ፍልስፍና ቦታ የላቸውም። ስለሆነም ይህን አዲስ አምባገነን አገዛዝ ለመጣል ተነስ! ኢትዮጵያን እናድን!

ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆችዋ ታፍራና ተከብራ ትኖራለች!